



# የሱዳን ግብዓት



✍️ Nina Orange  
🔊 Wiehan de Jager  
📄 Dawit Girma  
😊 Amharic  
📊 Level 4


# Storybooks Canada




[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

Written by: Nina Orange  
Illustrated by: Wiehan de Jager  
Translated by: Dawit Girma

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.




This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>




አንድ ቀን ጠዋት ሹዚን አያቱ ጠሩትና፣ <<ሹዚ፣ እንካ ይህንን  
እንቁላል ለወላጆችህ ውሰድላቸው። ለእህትህ ሰርግ ትልቅ ኬክ  
መስራት ይፈልጋሉና>> አሉት።






<<ምንድነው ያደረከው?>> አለ ብዙዓየሁ እያለቀሰ። <<እንቁላሉ እኮ ለኬክ መስሪያ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እህቴ የሰርግ ኬክ አለመኖሩን ስታውቅ ምን ትላለች?>>




<<ምን ይሻለኛል?>> አለ ሹዚ እያለቀሰ። <<ፎጣ የሄደችው ላም ስጦታ ነበረች፣ አናጺዎቹ በሰጡኝ ቁጤማ ፋንታ። አናጺዎቹም ቁጤማውን የሰጡኝ ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የሰጡኝን በትር ስለሰበሩብኝ ለዛ ማካካሻ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ በበኩላቸው ያንን በትር የሰጡኝ ለሰበሩብኝ የኬክ ማዘጋጃ እንቁላል ምትክ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለሰርግ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም።>>


::ሃሠቀ ለውዘረ ዝህ ::ውጃሪሂ ሃሂ <<ውጃሪ  
 ዘህጋጠ ለገጠጠ ቦላቦሂሂ ለጠ ለጠገህ ፤ጠሃቋሪሂ ዘጠጠ  
 ቀጋሂጠጠ ለሂሂ ቦህጠጠ>> ::ሂዘሂ ጠቋሪሂጠጠ ለዝህ ቋጃሂ



::ጋሀህ ጠገጠጠ ሆረጠጠ  
 ጠቋሪሂ ::ሂሂ ቆገጠጠ ጠጠ ጠጋሂ ጠቀቦሂሂ ::ገቀ ለውሂ  
 ጠዝሂ ::ቋጃ ቋሠጋሂ ሆሂጠጠ ሂረዝ ጠጋሀረጠጠ ጠሂ ለጠ ጋሀህ







እየተጓዘ እያለም ሁለት ሰዎች ቤት ሲሰሩ አገኛ። «ይህን ጠንካራ ምርኩዝ መጠቀም እንችላለን?» ጠየቀ አንደኛው። ነገር ግን እንጨቱ ለግንባታ የሚሆን ጠንካራ ስላልነበር ተሰበረ።




ላሟም ተስገብግባ ስለበላችበት አዘነች። ገበሬውም ላሟ ለሹዚ እህት ሰርግ ስጦታ ሆኖ እንድትሄድ ተሰማማ። ስለሆነም ሹዚ ተሸከማት።





አናጺዎቹም በትሩን ስለሰበሩበት አዘኑ። «እንግዲህ ኬክ በመስራት አላገዘናችሁም፤ ባይሆን ይህ የቤት ክዳን ለእህትህ ይሁን» አለ አንደኛው። ሹዚም መንገዱን ቀጠለ።



በመንገዱም ላይ፣ ሹዚ አንድ ገበሬና ላም አገኘ። «እንዴት ጣፋጭ ቄጤማ ነው፣ እንደው ጥቂት መብላት እችል ይሆን?» ላሟ ጠየቀች። ቄጤማውም ጣፋጭ ስለነበረ ላሟ ሁሉንም በላችው።